

ዶክተር ቅጣው አጅጉ



“መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ፋጩን ጨርሼያለሁ” 2 ጢሞ 4:7
የዶክተር ቅጣው እጅጉ አጭር የሕይወት ታሪክ

ዶክተር ቅጣው እጅጉ የካቲት 16 1940 ዓም (እ.አ.አ) ከአባታቸው ከአቶ እጅጉ ሃይሌ እና ከእናታቸው ከወ/ሮ አስካለ በላይነህ በከፋ ጠቅላይ ግዛት በቦገጋ ዋና ከተማ ተወለዱ። የአገደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በቦገጋ፣ በዋክና በጅግ ከተማ ካጠናቀቁ በኋላ በባህር ዳር በጣገኘው ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ የከፍተኛ ትምህርታቸውን አጠናቀዋል።

ዶክተር ቅጣው ወደ ጃፓን አገር በመሄድ በሌላካ ዩኒቨርሲቲ በቋንቋና የጃፓን ኢኮኖሚ፣ በሄሮሲግ ዩገቨርስቲ የኢንጅነሪንግ እና የአውቶምቲቭ ኢንጅነሪንግ አጥገተው ትምህርታቸውን አጠናቀዋል። በኋላም አሜሪካን ሀገር ስኮላር ሺፕ አግኝተው በቢዝነስ አድሚንስትሬሽን ማስትሬታቸውን በመጨረሻም ለትምህርት ባላቸው ከፍተኛ ፍላጎት በኤር-ሰፔስ ምህንድስና ዶክትሬታቸውን ተቀብለዋል።

ዶክተር ቅጣው በናሳ (NASA) በሲስተም መሃንዲሰነትና በጠፈር ሳይንቲስትነት የሰሩ ሲሆን ከሌሎች መሃንዲሶችና ሳይንቲስቶች ጋር በመተባበር ለእኛ አለም (Planet Earth) እና ለተቀሩት ፕላኔቶች የምርምር ሳይንስ (Planetary Science Research and Exploration) የሚረዱ የጠፈር መገኘት-ኩሮችና ሮኬቶች ፈጥረዋል። ዶክተር ቅጣው በዚህ ከፈጣሪ በተቸሩት ታላቅ ችሎታና እውቀት ለዚህች ለምገኖርባት ዓለምና ሕዝብ ታላቅ አስተዋፅዖ አበርክቷል። ከነዚህም ጥቂቱን ለመጥቀስ

- ለናሳ(NASA) ሁለት የኤር-ሰፔስ መወርወሪያ ሜካኒዝም
- ለቦይንግ ኩባንያ ሲሙሌተር (Flight Dynamic Simulator) እና አድቫንስድ ወይም ኔክስት ጀነሬሽን (Advance or Next Generation) በመባል የሚታወቁትን

ግሎባል ፖዚሽን ሳተላይት ሲስተም(Global Positioning Satellite System) ከፈለሰፉት ውስጥ አገደኛው ሰው አላቸው ነበሩ

ዶክተር ቅጣው Trans Tech International በመባል የሚታወቀውን ዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ድርጅት በመመስረት የተለያዩ ሀገሮች የቴክኖሎጂ አቅማቸውን እንዲያሳድጉ በአማካሪነት አገልገለዋል። በተጨማሪም ለሀገራቸው በነበራቸው ታላቅ ፍቅር ‘የኢትዮጵያ ብሔራዊ አገድነት ግንባር’ የተባለውን ድርጅት በመመስረት ገንዘባቸውንና ጉልበታቸውን ሳይቆጥቡ ለኢትዮጵያ ሰላም ፣ ብልፅግናና አገድነት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉ የትግል ሰው ነበሩ። በእውነትም ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ዓለም አገድ ትልቅ ሰው አጣች ቢባል ማጋነን አይሆንም።

ዶክተር ቅጣው ከባለቤታቸው ከወ/ሮ ስቲላ እጅጉ ጋር በመልካምና በደስታ ጋብቻ ተጣምረው ይኖሩ ነበር። ዶክተር ቅጣው፣ ቢገደም ያሬድ እና አቢጋኤል የተባሉ የሁለት ወገዶችና የአገድ ሴት አባት ነበሩ።

ዶክተር ቅጣው እጅጉ ወደ ኦስትሪያ ቴክኖሎጂ ዘመዶቻቸውን ለመጠየቅ መጥተው ድገት በደርሰባቸው ሕመም ምክንያት በታማኝነትና በመስጠት ሲያገለገሉትና ዘወትር ሊያዩት ወደሚናፍቁት ጌታቸው እየሱስ ክርስቶስ በጃንዋሪ 12 2006 በ58 አመታቸው ተሰብስበዋል።

ዶክተር ቅጣው እጅጉ በመልካም ባህሪያቸው የተወደዱ፣ በትህትናቸው የተመሰገኑ፣ በሰራቸው የተደነቁ፣ በራዕያቸው ብዙ ተከታዮችን ያፈሩ፣ የብዙዎቻችን ተስፋና አርዓያ እንዲሁም የሀገር ኩራት የሆኑ ታላቅ ሰው ነበሩ። ዶክተር ቅጣው ባለቤታቸውንና ልጆቻቸውን አፍቃሪ፣ ዘመድ/ወዳጅ አክባሪ እና ከሁሉም በላይ እግዚአብሔርን ፈሪ ነበሩ።